



Finote Ethio-Canadian Information Centre In Toronto

ፍኖተ ኢትዮ-ካናዳውያን የኢንፎርሜሽን ማዕከል በቶሮንቶ

E-mail: torentofinote@gmail.com



በኢትዮጵያ ለውጥ መጥቷል ብላችሁ የኢህአዴግ / ብልጽግናን እድሜ አስቀጣይ አዲስን ድጋፍ ለምትስጡና የምርጫ አጃቢ ለሆናችሁ ሁሉ ማሳሰቢያ

- ለ 28 አመታት ኢትዮጵያን ከፋፍሎና አዳክሞ የቆየው የዘረኛው ሕገ መንግሥት ሳይለወጥ፤
- የሕግ የበላይነት በሌለበት፤
- ህዝቡን በቋንቋና በክልል ከፋፍሎ ዜጋ በአገሩ እንደሁለተኛና ሶስተኛ ዜጋ በሚቆጠርበትና መጤ እየተባለ በሚፈናቀልበት፤
- የሰብዓዊ መብቶች በተጣሱበትና በማይከበሩበት አገር፤ የስርዓቱ አፋኝና የሹብር ሕጎች ባልተነሱበት፤
- ፍትሕ ፈጽሞ በተነፈገበትና ለ28 ዓመታት የዘር ማጥፋት፣ ጭፈጨፋና ግድያ፣ ሰርየት፣ እስራት፣ መፈናቀል ያደረሱና የሀገሪቱና የሕዝብን ሀብት የዘረፉ ወንጀለኞች ለፍርድ ሳይቀርቡና ሳይጠየቁ እንዲያውም እየተሾሙ ባሉበት ሁኔታ፤
- በተደጋጋሚ በህዝብ ላይ በተለይም የአማራው ህዝብ መጤ እየተባለ መገደል፣ መፈናቀልና መሰደድ እንዲያውም ኢትዮጵያ በዓለም ወስጥ የውስጥ መፈናቀል አንደኛ በሆነችበትና በቀጠለበት ደረጃ፤
- በአሮሚያ፣ በቤንሻንጉል፣ በደቡብ ክልሎች ህዝብ እየተደበደበ፣ በሜንጫ እየታረደ፣ በቀስት እየተገደለ፣ ቤቱና ንብረቱ እየተቃጠለ ባለበት፣ የክልል ሰልጣንና የጦር ኃይል ፈርጥመው የብሄራዊ ደህንነት ስጋት ላይ በወደቁበት፤
- በገዛ አገሩ ዜጋ ከቦታ ቦታ መዘዋወር አደገኛ በሆነበትና በፈለገበት ቦታ የመኖር መብት በሌለበት፤
- የእምነት ተቋማት እየተቃጠሉና፣ እየተዘረፉ እንዲሁም የሃይማኖት ግጭቶች እንዲፈጠሩ በሚደረጉበት፤
- በጽንፈኞችና በአገዛዙ የጸጥታ ኃይሎች ድጋፍ በወገኖቻችን ላይ ግድያና ጭፍጨፋ በግፍ በሚፈጸምበት፤
- በአገራችን ታሪክ ታይቶና ተፈጽሞ የማይታወቅ ዘግናኝ ግድያዎችና ወንጀሎች በተደራጁ ቡድኖች በሚፈጸሙበትና፣ ሰልታዊ በሆነ መልክ ወጣቱ ለዝሙት ሥራ እንዲጋለጥ፣ በሱስ እንዲበክል፣ ወጣቶች በሀገራቸው ሰርተው ማደግ ሲችሉ ወደ አረብ አገር እንዲሄዱና እንዲበዘበዙ በመንግስት ደላሎች በሚሰሩበት፤
- ለዘመናት ያፈሩት ሀብትና ንብረት በሚወድሙበት፣ ሀጻናት፣ ሴቶችና አረጋውያን በስቅጣጭ ሁኔታ በሚደፈሩበት፣ በዜጎቻችን ግድያ፣ ጭፍጨፋና ሌሎች ወንጀል በፈጸሙ ግለሰቦች ላይ እርምጃ በማይወስድበት፣ እንደነ ጃዋር አይነቱ ወንጀለኞች 'በርታ' በሚባሉበት እና የመንግሥት ባለሥልጣናት እያዩ እየሰሙ ዝም በሚሉበት፤
- የሀገሪቱ ሀብት ተዘርፎ ካገር በሸሸበት፣ ዝረፈያውና መሬት መቀራመቱ በባለተረኞች በቀጠለበት፤
- ሥርዓተ ትምህርቱ ደረጃው እጅግ በወደቀበት፣ የትምህርት ፖሊሲ ቀረጻ ባለሙያዎችን አግልሎ በወያኔ/ኢህአዴግ ካድሬዎችና ኢትዮጵያን ጥገኛቸው ለማድረግ በሚፈልጉ የውጭ ኃይሎች ሆን ተብሎ አገርን ለመጉዳት በእቅድ በሚሰሩበት፤
- ዜጎች የጤና አገልግሎትና መድሃኒት ሊያገኙ በማይችሉበት፣ ተላላፊና የብክለት በሽታ በበዛበት፤
- በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ዘርን መሰረት ያደረገ ግድያ በሚካሄድበት፣ በየዩኒቨርሲቲዎቹ የትምህርትና አገልግሎቶች በተደጋጋሚ በሚቋረጡበትና በማይሰጥበት፤
- ኢትዮጵያን ታሪክ አልባ ለማድረግ ወጣቱ የአገሪቱን ታሪክ እንዳያወቅ በተረኞች የአገሪቱ ታሪክ ሆን ተብሎ በሚደለዝበትና የውሸት ታሪክ በሚዘጋጅበት ባሁኑ ወቅት፤
- የኢትዮጵያን ሕዝብ ለስልጣን የሚያበቃውን የሽግግር መንግስት ጥያቄ እምቢ ተብሎ 28 ዓመታት ሙሉ በውሸት ስልጣን ላይ ለመቆየት የተጠቀሙበትን የማጭበርበርና የቧልት ምርጫ ማለትም የምርጫ ቦርድ፣ የመከላከያው፣ የፖሊስ፣ የደህንነቱ፣ የፍርድ ቤቱና የሚዲያው ተቋሞች ለስርዓቱ አገልጋይ በሆኑበት፣ ገዢው ፓርቲ በመንግሥት ገንዘብና ሚዲያ 24 ሰዓት በሚጠቀምበት፣ በተቃዋሚ ስም የነርሱው ደጋፊዎች ተቃዋሚ መስለው በተከለከሉበትና እውነተኛ ተቃዋሚዎች በአፈና ተዳክመው ከክልላቸው ወጭ መንቀሳቀስ ከቶውንም በማይችሉበት ሁኔታና የሀገሪቱ ጸጥታ በማያስተማምንበት ወቅት፤ አሸናፊው ከወዲሁ በታወቀበት ሁኔታ፤ ምርጫ መሳተፍ ማለት ለሚፈጠረው ሕዝባዊ ቀውስ፣ የአገር የመበታተን አደጋ፣ የባለተረኛው ፓርቲ ተባባሪ ደጋፊ ክመሆንና በዚህም ከሰርዓቱ ጋር አብሮ ተጠያቂ ከመሆን ውጭ የሚፈይደው ነገር አለመኖሩን ለማስገንዘብና ለማሳሰብ እንፈልጋለን፤ ኢትዮጵያን ከጥፋት ማዳን ዛሬ ነው! ነገ ይዘገያል።